



MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

ሞረሽ ወጌ የዐማራ ድርጅት

8221 Georgia Avenue, Silver Spring, MD. 20910

Tel: (202)-677-0094 Fax:

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወጌ የዐማራ ድርጅት

ቅዳሜ ሚያዝያ ፳፪ ቀን ፪ሺህ፰ ዓ.ም.

ቅፅ ፬ ፣ ቁጥር ፲፫

ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ኢትዮጵያን በሙሉ፦

እንኩዋን ለብርሃን ትንሣኤው አደረሳችሁ!

ዓለምን የፈጠረ የዘለዓለም አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ በዚች ዕለት ግንዛቤን ፍቱልኝ፤ ድንጋዩንም ፈንቅሎልኝ ሳይል በባሕርይ ኃይሉ እና ስልጣኑ ሞትን ድል ነስቶ ተነስቷል። በእርግጥም አምላካችን በሞቱ ሞትን ገድሎ በትንሣኤው ሕይወትን ችሮናል እና ደስታ ይገባናል። የአምላካችን ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤው በረከት እና የውስጥ ነፃነት አይለየን። በዚች ቅዱስ ቀን ሊያዝን የሚገባው እግዚአብሔር አምላክ በአምላካዊ የፈጠረውን እና የሚያከብረውን ሰው፣ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያለምንም ጥፋት እና ወንጀል በስግብግብነት እና በከንቱ ጥላቻ በመታወር እንደሙጃ የሚያጭደው እና የሚጨፈጭፈው የትግሬ-ወያኔ ቡድን ነው። በጌታችን እና በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የሚደነግጡትም ሆነ የሚታወኩት እነዚህ በአጋንንት መንፈስ የሰከሩ እና በአራዊት ባሕርይ ያደጉት ከሃዲዎች ብቻ ናቸው። የተዘራው የሚታጭድበት ያች ጎደሎ ቀናቸው አይቀሬ ናትና በዕለተ ትንሣኤዋ ፊታችንን ወደፈጣሪያችን ማዘር ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያም አጆቿን ወደ ኃይሉ እግዚአብሔር ትዘረጋለች።

ይህ ግፊት የፋሽስት አገዛዝ በመላው ኢትዮጵያ ዜጋ ላይ የፈፀማው እና በመፈፀም ላይ የሚገኘው ግፍና በደል ተዘርዘሮ አያልቅም። «ዐማራው ጠላቴ ነው» በማለት ዘሩን ለማጥፋት እና ለማጽዳት የተነሳው ከ፲፱፻፷፯ ዓ.ም. ጀምሮ ሲሆን ዘመቻው ሊያባራ እና ሊገታ ባለመቻሉ፣ የመላውን የዐማራ ተወላጅ ልብ ስብርታል፤ ዝምታውንም አደፍርሶበት ይገኛል። የዚህን ዓመት የፋሽስት በዓል በምናከብርበት ወቅት በስጋት እና በፍርሃት የተወጠሩ ወገኖቻችንን ትጥቅ በማስፈታት ሌት ተቀን በመጨፈጨፍ ላይ ይገኛሉ። የወልቃይት፣ የጠገዬ፣ የጠለምት፣ የሠቲት እና የወልደባ ወገኖቻችን ከተወለዱበት መንደራቸው ተፈናቅለው መድረሻ አጥተው ከግድያ የተርፉት በውክበትና በልቅሶ ላይ ናቸው። የጋምቤላ፣ የአፋር እና የአሮሞ ኢትዮጵያውያን ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት እና ሽማግሌዎች በትግሬ-ወያኔ ታጣቂዎች ያለምንም ርህራሄ በግፍ መጨፍጨፋቸው ተዘግቧል። እንዲሁም በሰሜን ኢትዮጵያ የሱዳን እስላማዊ አገዛዝ እና የትግሬ-ወያኔ በሚሠራው የፖለቲካ ቁማር ስሌት ታሪካዊ እና ለም መሬታችን ዐይናችን እያዬ ጀርአችን እየሰማ በቸሮታ ተሰጥቷል። ከዛሬ ሟ(አርባ) ዓመታት በፊት አንድ ብር የማታወጣዋ አንድ ዶሮ ዛሬ ዋጋዋ ከመቶ ብርች በልጧል፤ በ፲፱፻፷፯ ዓ.ም. «500,000 ሺህ ኢትዮጵያውያን ተራቡ» ተብሎ አብዮት ሲፈነዳ ባለፉት ፳፮(ሃያ አምስት) ዓመታት ግን በየዓመቱ በትንሹ ከ፳(ሃያ) ሚሊዮን የማያንሰው ሕዝባችን ለርሃብ ችግር ተጋልጦ ይገኛል። እንግዲህ በትግሬ-ወያኔ የአገዛዝ ዘመን የተገኘው «ዕድገት» ይህ ነው። ስለዚህ ይህ ሕዝብ የትንሣኤውን በዓል ትርጉም እና ዓላማ ለማንሰላሰል የሚችልበት አቅም የለውም። በአጠቃላይ «ትግሬይን ከቀሪዋ ኢትዮጵያ ነፃ አወጣለሁ» በሚል ሰብ በአገር የሚያተራምሰው የትግሬ-ወያኔ ቡድን አገራችንን እንዳልነበረች አድረጎ በማፍረስ ጀግናውን ሕዝብ በባርነት ቀንበር ስር እንዲወድቅ አድርጎታል።

ውድ ኢትዮጵያን፦

የኢትዮጵያ ትንሣኤ መቼ ነው? የንፁህን ደም ይጮሃል! የትንሣኤው ነጻነት ያለው በእኛው በኢትዮጵያውያን እጅ አይደለንምን? ምድራችን በትግሬ-ወያኔ በግፍ የተጨፈጨፉ ከአምስት ሚሊዮን የማያንሱ የዐማራ ወንድሞቻችንን እና አህዳኞቻችንን ደም በውስጧ አምቃ በምጥ ላይ ትገኛለች። የግፉ እና የበደሉ ጽዋ ሞልቶ እየፈሰሰ ነው። ቅድስት አገራችን የሲዖል አምሳል ሆናለች። በአጭሩ በቁማችን ሞተናል፣ ተቀብረናል። ስለሆነም ትንሣኤ ያስፈልገናል። የመቃብራችንን ድንጋይ የሚፈነቅልን በአንድነት የሚቀጣጠለው የሠፊው ኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጣ ስለሆነ «አሁንስ በቃኝ» በማለት በጎበረት ለነጻነት የሚያበቃ ሕዝባዊ አመጽ እንዲነሳ እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን!

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እና ሕዝቧን ይባርክ!